

የእነ ንግስት ይርጋ መከላከያ ምስክርነት አከራከረ (በጌታቸው ሺፈራው)

~ ፍርድ ቤቱ የአማራ ክልል ባለስልጣናት በመከላከያ ምስክርነት እንዲቀርቡ ራሱ የሰጠውን ትዕዛዝ እንደገና እመረምራለሁ ብሏል

በ2008 ዓም በአማራ ክልል በነበረው ሕዝባዊ ተቃውሞ ሰብብ የ”ሽብር” ክስ የተመሰረተባቸው እነ ንግስት ይርጋ ምስክርነት አከራክሯል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 4ኛ ወንጀል ችሎት እነ ንግስት ይርጋ ምስክርነት ለማሰማት ታህሳስ 12 /2010 ዓም በነበራቸው ቀጠሮ ወደ ችሎት ሳይገቡ በመመለሳቸው ምስክር ለማሰማት እንዳልፈለጉ እንደሚያሳይ ገልፆ፣ የተከሳሾቹን አስተያየት ጠይቋል።

1ኛ ተከሳሽ ንግስት ይርጋ በተባለው ቀን ወደ ችሎት ገብታ እንደነበር፣ ነገር ግን የቃሊቲ ጉዳይ አስፈፃሚ ከችሎት እንድትወጣ እንዳደረገች ለፍርድ ቤቱ ገልፀዋል። በተመሳሳይ 3ኛ ተከሳሽ ቴዎድሮስ ተላይ ወደ ችሎት ለመግባት ተሰልፈው በነበረበት ወቅት በእስር ቤቱ ጉዳይ አስፈፃሚ ትዕዛዝ እንደተመለሱ ገልፀዋል። የተከሳሾቹ ጠበቆች አቶ አለልኝ ምህረቱ እና አቶ ሄኖክ አክሊሉም ተከሳሾቹ በራሳቸው ችግር እንዳልቀሩ ገልፀው መከላከያ ምስክር እንዲያሰሙ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል።



እነ ንግስት ይርጋ

በሌላ በኩል ዐቃቤ ሕግ ሰኢድ ተማም ተከሳሾቹ ታህሳስ 12/2010 ዓም በነበራቸው ቀጠሮ ወደ ችሎት ለመግባት ፈቃደኛ እንዳልነበሩ ገልፆ፣ ይህም ምስክር ማሰማት እንዳልፈለጉ ስለሚያሳይ መከላከያ ምስክር ሳያሰሙ እንዲፈረድባቸው ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ከተከሳሾች አንደበት ካዳመጠ በኋላ አለመግባባት እንደነበር እንደተረዳ ገልፆ የዐቃቤ ሕግን ጥያቄ ውድቅ

በማድረግ ተከላኝቶች ምስክርታቸውን እንዲያስሙ ለመጋቢት 11፣12 እና 13 ተከታታይ ቀጠሮ ይዟል።

በሌላ በኩል የተከላኝቶች ጠበቆች እነ ንግስት በምስክርነት የጠሯቸው የአማራ ክልል ባለስልጣናትን አድራሻቸውን ስለማያውቁ ፍርድ ቤቱ መጥሪያ እንዲልከላቸው ጠይቀዋል። ሆኖም ፍርድ ቤቱ ታህሳስ 4/2010 ዓም ባለስልጣናቱ እንዲቀርቡ በተፃፈውን መጥሪያ እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቶ የነበር ቢሆንም ዛሬ የካቲት 6/2010 ዓም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ባለስልጣናት በምን ጭብጥ ላይ እንደሚመሰክሩ ጠበቆች ጭብጡን እንዲያስገቡ እና ጭብጡን መርምሮ ትዕዛዝ እንደሚሰጥ አሳውቋል።

ፍርድ ቤቱ ባለስልጣናቱ የሚመሰክሩት ጭብጥ ይቅረብልኝ ያለው በመዝገቡ ላይ ከተመዘገቡት ሌሎች ምስክሮች በተለየ ሲሆን ታህሳስ 4 በሰጠው ትዕዛዝ ባለስልጣናቱ እንዲቀርቡ ወስኖ እንደነበር ይታወሳል። የካቲት 15/2010 ዓም ባለስልጣናቱ በምን ጭብጥ ላይ እንደሚመሰክሩ መርምሮም በባለስልጣናቱ ምስክርነት ላይ ውሳኔ እንደሚሰጥ አሳውቋል።

የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 4ኛ ወንጀል ችሎት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ አቶ ብናልፍ አንዱዳለም፣ ኮማንደር ዋኛው እዘዘው፣ ኮምሽነር ሙሉጌታ ወርቁ፣ አቶ ተቀባ ተባበል እና ሌሎችም የአማራ ክልል ባለስልጣናት ፍርድ ቤት ቀርበው የመከላከያ ምስክርነት እንዲሰጡ ታህሳስ 4/2010 ዓም መጥሪያ መፃፉ ይታወሳል።

የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 4ኛ ወንጀል ችሎት በእነ ጉርሜሳ አያኖ ክስ መዝገብ በመከላከያ ምስክርነት የተቆጠሩትን ባለስልጣናት እንዲቀርቡ ካዘዘ በኋላ ራሱ የሰጠውን ትዕዛዝ እንደገና “መርምሮ” እንዳይመሰክሩ መወሰኑ ይታወሳል።

በእነ ንግስት ይርጋ ክስ መዝገብ 1ኛ ተከላኝ ንግስት ይርጋ እና 3ኛ ተከላኝ ቴዎድሮስ ተላይ ብቻ በዛሬው ችሎት የቀረቡ ሲሆን 2ኛ ተከላኝ አለምነህ ዋሴ፣ 4ኛ ተከላኝ አወቀ አባተ፣ 5ኛ ተከላኝ በላይነህ አለምነህ እና 6ኛ ተከላኝ ያሬድ ግርማ “ለስልጠና” እንደተወሰዱ ፍርድ ቤቱ ገልጾልኝ።

(የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 4ወንጀል ችሎት ለአቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ ለአቶ ብናልፍ አንዱዳለም፣ ለአቶ ተቀባ ተባበል፣ ለኮማንደር ዋኛው እዘዘው እና ለኮምሽነር ሙሉጌታ ወርቁ ታህሳስ 4/2010 ዓም የፃፈው መጥሪያ ከስር ተያይዟል)

የወ/መ/ቁ 189242
ቀን 02/04/2010 ዓ.ም

ለ ገቢዎች ንግድ ቤቅ

ባለ-በት

በከላሽ ዐ/ህግ እና በተከላሽ ኔግ ንግድ ቤቅ

መከላከል ባለው የወንጀል ክስ ክርክር ጉዳይ በተከላሽ በኩል መከላከያ ምስክርነት ስለተቆጠሩ 12/04/2010 ቀን 20:10 ሰዓት 9:30 ሰዓት በአዲስ አበባ ፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 4 5 ወንጀል ችሎት ድረስ ቀርበው የምስክርነት ቃል ምን እንዲሰጡ ፍ/ቤቱ አዟል።



[Handwritten Signature]
የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት
ምስክርነት



የወ/መ/ቁ 18.9244

የሌሎች ስም

ቀን 04/04/2010 ዓ.ም

ለ ገደ ገናልፍ ሽንጻዎ

ባሉበት

በከላሽ ዐ/ህግ እና በተከላሽ 37 ንዓት ይረጋ

መከካከል ባለው የወንጀል ክስ ክርክር ጉዳይ በተከላሽ በኩል መከላከያ ምስክርነት ስለተቆጠሩ ... 12/04/..... ቀን 2010..... ዓ.ም ሰዓት በአዲስ አበባ ፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 4.....ኛ ወንጀል ችሎት ድረስ ቀርበው የምስክርነት ቃልዎን እንዲሰጡ ፍ/ቤቱ አዟል።



[Handwritten signature]

ዓለማዊ ለገሠ አበበ
የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት
ደ/ጠቅላይ



የወ/መ/ቁ 189244

የደ/ሥ/ቁ 64/04/2010

ለ የገንዘብ ማሻሻያ ስራ

ባለ-በት

በከላሽ ዐ/ህግ እና በተከላሽ 39 ደብዳቤ ይህ

መከካከል ባለው የወንጀል ክስ ክርክር ጉዳይ በተከላሽ በኩል መከላከያ ምስክርነት ስለተቆጠሩ ... 12/04/2010 ቀን 2010 ዓ.ም 3/3/2010 ሰዓት በአዲስ አበባ ፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 4 ኛ ወንጀል ችሎት ድረስ ቀርበው የምስክርነት ቃልዎን እንዲሰጡ ፍ/ቤቱ አዟል።



Handwritten signature

ዓለማየሁ ለገሰ አዘጋጅ
የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት
ምክር ቤት



የወ/መ/ቁ: 189744

ቀን 04/04/2010

ለ ጊዜ ተቀጣጥሎ

ባሉበት

በከላሽ ዐ/ህግ እና በተከላሽ አካ. ንግስት ዲ.ሪ.ጋ

መከካከል ባለው የወንጀል ክስ ክርክር ጉዳይ በተከላሽ በኩል መከላከያ ምስክርነት ስለተቆጠሩ ... 12/04/..... ቀን 2010 9.ም 3'50... ሰዓት በአዲስ አበባ ፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 4ኛ ወንጀል ችሎት ድረስ ቀርበው የምስክርነት ቃልዎን እንዲሰጡ ፍ/ቤቱ አዟል።



[Handwritten signature]

ዓለማዊ ለገሠ አበበ
ፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት
ምስክርነት